



የኢትዮጵያ ፒስ ኦብዘርቫቶሪን ማስተዋወቅ

ግንቦት 26, 2013: [አክሌድ](#) በመላ አገሪቱ ያሉ የፖለቲካ ግጭቶች እና የተቃዋሚ ሰልፎች አዝማሚያ ላይ መረጃን ከየአካባቢው መሰብሰብ እና ትንታኔ መስጠትን ለማሳደግ የሚያስችለውን [ኢትዮጵያ ፒስ ኦብዘርቫቶሪ \(ኢፒኦ\)](#) መለቀቅ በደስታ ያበስራል።

በአሁኑ ወቅት ኢትዮጵያ ከፍተኛ ግጭቶች እና አለመረጋጋቶችን እያስተናገደች ትገኛለች። ሰፊ የሕዝብ አመዶች በኢትዮጵያ ፖለቲካ ላይ ያመጡትን ከፍተኛ ለውጥ ተከትሎ አሁን መንታ መንገድ ላይ በምትገኘው ሀገር የብሄር-ፌዴራሊዝም ስርዓት ስር ባለው የማንነት እና አስተዳደር ጥያቄዎች ላይ ከፍተኛ ክርክር እየተደረገ ነው። የፖለቲካ ምህዳሩ መከፈት ብሔርተኛ ቡድኖች ብሔርን መሰረት ባደረገው የክልል መዋቀር ውስጥ እውቅና፣ ሥልጣን፣ እና ግዛት ለማግኘት ህይወት የተቀላቀለበት የስልጣን ሽኩቻ ውስጥ እንዲገቡ አድርጎልታል። ሀገሪቷ በቀጣዩ ወር ወደሚደረገው ምርጫ እየተቃረበች መሆኑ እነዚህ ግጭቶች እንዲበባሱ አድርጎልታል።

ኢትዮጵያ ምንም እንኳን ሁከት በነገሠበት የአፍሪካ ቀንድ ላይ ለሰላም ወሳኝ ሚና ቢጫምም በሀገሪቷ ውስጥ የሚካሄዱ በርካታ ግጭቶች ላይ መረጃ ማግኘት አስቸጋሪ ነው። አክሌድ ይህንን ክፍተት ለመሙላት ኢትዮጵያ ውስጥ ስላሉ የፖለቲካ ግጭቶች እና የተቃዋሚ ሰልፎች ተለማኔነት ያላቸው መረጃዎችን እና ትንታኔዎችን ለመንግስታት፣ መገናኛ ብዙሃን፣ ሲቪል ማህበራት፣ እና ጠቅላላ ማህበረሰቡ ተደራሽ ለማድረግ መድረክ ሆኖ እንዲያገለግል ኢፒኦን አቋቁሟል። መረጃዎች እና ትንታኔዎችን በቀላሉ እንዲገኙ በማድረግ ኢፒኦ በመንግስት መስሪያ ቤቶች፣ የሰብአዊ እርዳታ ድርጅቶች፣ በሀገር ውስጥ የሚገኙ ሲቪል ማህበራት፣ አለማቀፉ ማህበረሰብ፣ እና ሌሎችም መካከል ግንኙነቶች እንዲፈጠሩ እና መግባባት እንዲኖር ይረዳል።


በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የመገናኛ ብዙሃን ምህዳር በአድሎአዊ ምንጮች እና በውሸት መረጃዎች ምክንያት የተዛባ ነው። ኢፒኦ ይህንን መሰናክል ለማቅረፍ በመላ አገሪቱ ላይ የተዘገቡ ግጭቶችን በዝርዝር ይመረምራል፣ እንዲሁም ያመሰክራል። ኢፒኦ የሚያዘጋጃቸው መረጃዎች እና ትንታኔዎች ትክክለኛ እና በወቅቱ በተረጋገጠ መረጃ ላይ የተመሰረቱ መሆኑን ለማረጋገጥ [ጥብቅ በሆነ ውስጣዊ አሰራር](#) ይገመገማል። በኢፒኦ የሚሰበሰቡ ሁሉም መረጃዎች አዳዲስ መረጃዎች ሲወጡ ከስር ከስር የሚሻሻሉ ናቸው። አከራካሪ በሆኑ ጉዳዮች ላይ የውሸት መረጃዎች መንሰራፋትን ለመግታት ኩነቶች በኢፒኦ የሚያካተቱት እስፊላን የሆኑ ቀኖች፣ ቦታዎች፣ እና የጥቃት አድራሾች ማንነት በተለያዩ ምንጮች ሲገለጹ ብቻ ነው።

ሁሉም መረጃዎች ለዚህ በተዘጋጀው [የኢፒኦ ድህረ-ገፅ](#) ላይ የሚገኙ ሲሆን በየሳምንቱ የሚሻሻሉ ወቅታዊ መረጃን በሚያሳዩ ተንቀሳቃሽ ካርታዎች እና ወቅታዊ ግጭቶችን፣ በግጭት ውስጥ የሚሳተፉ አካላትን፣ ክልላዊ ጉዳዮችን፣ እና የትብብር መከራዎችንና ግምገማዎችን ያካትታል። በተጨማሪም ኢፒኦ በአማርኛ እና እንግሊዝኛ ቋንቋዎች መደበኛ

የግጭት ዜናዎችን፣ እየተካሄዱ ያሉ ግጭቶች ላይ [ሳምንታዊ ግምገማዎችን](#)፣ በዋና ዋና ለውጦች ዙሪያ [ወርሀዊ ትንተናዎችን](#)፣ እንዲሁም በአዳዲስ አካላዊ ስራዎች እና ቁልፍ በሆኑ ጉዳዮች ላይ [ልዩ ፅሁፎችን](#) ያዘጋጃል።

በመላው ሀገሪቷ የሚደረጉ በመረጃ የተደገፉ የሰላም ግንባታ ሙከራዎችን ለማገዝ በማሰብ ኢፒኦ ግጭቶችን ከመከታተል በተጨማሪ በመንግስት ወይም በሲቪል ማህበረሰብ አካላት ተነሳሽነት የሚደረጉ የትብብር እና የሰላም ሂደቶች መረጃዎችን ይከታተላል። ኢፒኦ የፕሮጀክቱ መረጃዎች እና ትንታኔዎች እንዲሁም ወቅታዊ የግጭት ለውጦች ላይ ለመላው ማህበረሰብ ክፍት የሆኑ የተለያዩ አውደ-ጥናቶች፣ የውይይት መድረኮች፣ እና ቃለ-ምልልዮችን ያደርጋል።

የፖለቲካ ነክመራጋጋት በካቲቶጵ (ከመጋቢት 23, 2010 እስከ ግንቦት 20, 2013)



ኢ.ፒ.ኦ. መቀመጫውን በአሜሪካ ሀገር ውስጥ ያደረገው ዓለምአቀፍ ለትርፍ ያልተቋቋመ ግጭቶች የሚከታተለው አክሌድ ፕሮጀክት ነው። የኢ.ፒ.ኦ. መረጃዎች በአክሌድ የሚሰበሰቡ ሲሆን መረጃዎቹ በአማርኛ፣ እንግሊዘኛ፣ ኦሮምኛ፣ እና ትግርኛ ቋንቋ ምንጮች የሚሰበሰቡ ናቸው። [የአክሌድ በቁጥር የተደገፉ መረጃዎች](#) ከአካባቢ፣ ብሄራዊ፣ እና አለምአቀፍ ምንጮች የተገኙ በሺዎች የሚቆጠሩ ታሪካዊ መረጃዎችን እና በየሳምንቱ የሚጨመሩ አዳዲስ መረጃዎች የሚያካትት ነው። አክሌድ ተለማኒነት፣ ጥንካሬ፣ ጥልቀት ያላቸውን መረጃዎችን [ከታመኑ ምንጮች](#) ብቻ ይጠቀማል። አክሌድ ለመዘገብ እና ትንታኔ ግልፅ፣ ያልተዘገቡ እና ተደራሽነት ያለው መረጃ ለመስጠት ያለመ ነው። መረጃን ለማውራድ

እና ተጨማሪ ትንታኔዎችን እና የአሰራር ዘዴዎችን ለማግኘት ዋናውን [የአክሲድ ድረ-ገፅ](#)ን ይጎብኙ። ኢፒኦን ለተመለከተ ዝርዝር መረጃ [የኢፒኦን ተደጋጋሚ ጥያቄዎች](#) ገፅ ይመልከቱ።

ለሚዲያ ጥያቄዎች እና ተጨማሪ መረጃዎች እባክዎ መልእክትዎን epo@acleddata.com ላይ ይላኩ።